

አዎ! ነፍጠኛ ነኝ ትምህርትኛ (ጋሻ ቀለሙ) 6/2/2017

ሲደልሉት ሲስማሙበት ፤ ድንበሬን ሲቆራርሱት
ሐገር አልባ ሊያደርጉኝ ፤ ሲሸጡት የኔን መሬት
ልብ ይገዛሉ ስል ፤ ዝም ብዩ ብመለከት
ቆጠሩኝ እንደፊሬ ፤ እነርሱ አዩት እንደብልጠት
ያም አልበቃ ፤ ቢላቸው

ዘሬን ማጥፋት ፤ አማራቸው
ከፈረንጅ ከአረቡ ፤ በትእዛዝ ተሰማሩ
የበሽታ ዘራቸውን ፤ በዎገኔ ላይ ዘሩ
በመርፌ እህቴን አመከኑ ፤ የዘር ማጥፋቱን መሩ
በአማራ ላይ ወሰኑ ፤ ይጥፉ ብለው መከሩ
በሽታን እየወጡ ፤ መድሃኒት ብለው መሰከሩ
በድብቅ ክንን ጨረሱት ፤ ዘረው በየመንደሩ

የባንዳ ልጆች ፤ ዘለሉበኝ
ሐገር ሻጮቹ ፤ ፈነጩበኝ
ሳቁበኝ ፤ ተሳለቁበኝ
መሬት እስኪጠባቸው ፤ ዘፈኑበኝ
እኔ ባቆምኩት መንደር
ሞቸ ተሞግቸ ፤ በጠበኩት ሐገር
መሬቴን ሸጡት ፤ ለሌላ ዘር

በጎደለ ስብእናቸው ፤ የማፍርበት መስጧቸው
ነፍጠኛ አሉኝ ፤ በስድባቸው
ሀገር በጠበቅኩ ፤ ደከመኝ ሳልል ሳልተኛ
ባንዳዎቹ አሉኝ ፤ ትምህርትኛ
የጀርባ አጥንቱን ፤ ሰብረነዋል
እምነቱን አፍርሰነዋል ፤ እርሱንም ገድለነዋል
ብለው አወጁ ፤ ቀብረነዋል

ወይ የባንዳ ልጅ ፤ በማያውቀው ገብቶ
የአማራን ነገር ፤ መቸ ገና ተረድቶ
እንደሸንበቆ ፤ ነፋስ ላሳልፍ አጎንብሸ
እንደ ዋርካ ዛፍ ፤ እቆማለሁ ተመልሸ

የባንዳ ልጅ ፤ ቢወሸከት
መቸ ያውቃልና ፤ ስለ ትምህርት
ነፍጥ ለባንዳ ፤ ነው መዝረፊያው
ለአገር ጠባቂው ፤ ግን መመከቻው
ድንበሩን ማስከበሪያ ፤ መታፈሪያው መፈሪያው
አጠቃለሁ ሲል ፤ ጠላት ሲቃጣ
ነፍጥ አይደለም ወይ ፤ ነጻ ያወጣ

ከተት ሲል መሪ ፤ ህዝብ አስተባብሮ
ነፍጠኛው ነበር ፤ ነጻ ያወጣ ጥልያን አባሮ
ስማ አንተ ባንዳ ፤ አንት ተላላኪ
ባህር አቋርጠህ ፤ ፈረንጅ አምላኪ
ነፍጠኛ ሆኜ ፤ እድሜህ እንዲቆይ ባላደርግህ
የጥልያን አሸከር ፤ ሆነህ በቀረህ እንደዘርህ

አዎ! ነኝ ነፍጠኛ ፤ ድንበር ጠባቂ የማልተኛ
አዎ! ነኝ ትምህርትኛ ፤ በራሴ የምመካ አርበኛ
ጠላት ሐገሬን ፤ ሲነካት
የማወራጨው ፤ በጥይት
እርዳታ አልጠይቅ ፤ እንደ ባንዳ
አልገኝም ፤ ከፈሪዎች ወረዳ
በራሴ ብቻ ነው ፤ እምነቴ
ከጉልበቴ ነው ፤ ጀግንነቴ
ትምህርቴ ነው ፤ የጦሩ ሜዳ ተወነቴ

ኢትዮጵያዊ ነኝ ፤ አማራ

በጀግንነቴ ፤ የምኮራ

የማልሸማቀቅ ፤ የማልፈራ

እርፉ በጄ ነው ፤ ማረሻየ

መሳሪያው ፤ በትከሻየ

በጦርነቴ ወታደር ፤ በሰላሙ ነኝ ገበሬ

አራሽ አፋሽ ነኝ ፤ ውሎየ ከላም ከበሬ

ስማ ወገኔ ባንድነት ፤ አያሳፍርም ትምክህት

ደስ ይበልህ ፤ ነፍጠኛ መባል ነው ጀግንነት

አዎ በላቸው ፤ አንተ ብቻ ንገራቸው

የአረብ ቅጥረኞች ባይገባቸው ፤ ስለሌለ ከደማቸው

እነርሱን አሳፍራቸው፤ አፋቸውን አስዘጋቸው

አያስፈሩም እነርሱ ፤ የባንዳ ልጆች ናቸው

አዎ! ነኝ ነፍጠኛ ፤ ድንበር ጠባቂ የማልተኛ

አዎ! ነኝ ትምህክተኛ ፤ በራሴ የምመካ አርበኛ

ሊያሸማቅቁህ ፤ የሞክሩ

የባንዳ ልጅ ፤ ነው ከዘሩ

የባንዳ ዘር ፤ የሚፈራኝ

አዎ ትምክህተኛ ፤ ነፍጠኛ ነኝ

አባቶቼ በነፍጥ ፤ ያቆዩትን ሐገር

የባንዳ ልጅ መርቶ ፤ ስያስቆራርስ ድንበር

ትምክህቴ ይጎላል ፤ እንደ ዳልጋ አንበሳ እንደ ጫካ ነበር

ነፍጤን አነሳለሁ ፤ ባንዶቹን ልቀብር

ብለህ ንገራቸው ፤ የማይቀረውን ነገር

የድሮ ስርዓት ፤ ናፋቂ ነህ ሲሉኝ

ከትከት አስብሎ ነው ፤ ነገሩ ያሳቀኝ

ደግሞ የማያፍሩ ጉዶች ፤ ከማን ሊወዳደሩ

ካስከበረ ሐገሩን ፤ ከጀግኖቹ እኩል ሊቆጠሩ

ምርት በምርት የሆነበት ፤ ሰው በልቶ ጠግቦ የኖረበት

በዘር ያልተከፈለበት ፤ መንደረኛ ያልበዛበት

ሀዝብ የማይሰደድበት ፤ ሐገሩን የሚወድበት

ዘራፊ ያልበዛበት ፤ ህግ የተከበረበት

ይወዳደራል እንዴ ከዝርፊያና ከሌብነት?

አዎ! ናፋቂ ነኝ ፤ የድሮውን ስርዓት

ነፃ ዜጋ ነበርኩበት ፤ የሐገሬ ባለቤት

ጎዳና ተዳዳሪው እየተረማመስ

በሽታ እየፈጀው ፤ በየቦታው እየተገነደስ

ልጆች ቆሻሻ እየለቀሙ ፤ የሚኖሩበት

ሽርሙጥና እንደ ሸቀጥ ፤ በቲሺ የሚታወጅበት

ዉሽት እንደ ፤ አፈር የሚዘራበት

መንደር እየተቆረሰ ፤ የሚሸጥበት

ዜጋ እንደ ባእድ ፤ የሚገለልበት

የባንዳን ዘመን ልመኘው ፤ ወይስ ልፈርበት?

አዎ! ናፋቂ ነኝ ፤ የድሮውን ስርዓት

ነፃ ዜጋ ነበርኩበት ፤ የሐገሬ ባለቤት

አዎ በላቸው ፤ አንተ ብቻ ንገራቸው

የአረብ ቅጥረኞች ባይገባቸው ፤ ስለሌለ ከደማቸው

እነርሱን አሳፍራቸው፤ አፋቸውን አስዘጋቸው

አዎ! ነኝ ነፍጠኛ ፤ ድንበር ጠባቂ የማልተኛ

አዎ! ነኝ ትምህክተኛ ፤ በራሴ የምመካ አርበኛ

አማራ በመሆናቸው ብቻ ሊታፈኑት፤ በየመንገዱ ተገድለው ለተጣሉት፤ በመርዝና እንዲሁም በህክምና ስም ዘራቸው እንዲጠፋ በድብቅ ተፈርዶባቸው የዘር ማጥፋት ወንጀል ለተፈጸመባቸው በሚሊዮን ለሚቆጠሩት ወገኖቻችን ማስታወሻ ይሁንልኝ። እነዚህን ስማዎቻችን ምንጊዜም አንረሳቸውም።